

Diagram illustrating the decomposition of 100 into 50, 30, and 20 using base ten blocks:

- Row 1: 100 (represented by two groups of five tens blocks each)
- Row 2: 50 (represented by one group of five tens blocks) and 30 (represented by three groups of ten blocks each)
- Row 3: 20 (represented by two groups of ten blocks each)

000000 000000 000000 0000 000000000000 000000 0000000000 00000000  
 00000000 000000000000 00000 0000000000 0000000 0 000000000000 00000  
 00000000 00000000 00000000 00000000 000 000000 0000000000000000 00000000  
 0000000 0000000 0000 00000000

000000 000000 000000 00000000 00000000 0000 0000 000000 000000  
 000000 0000 000000000000 000000 00000000 00 00000000 000000 000  
 000000000000 0000 0000000000 0000000000 000 0000000000 000000 000000  
 000000 000 000000 00000000 00000000 000 00000000000 000 00000000000 00  
 000000 000000 000000 00000 00000 00000 0000000000 00000000000 000 0000  
 000

[illegible]

〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇-〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇  
 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇  
 〇〇〇〇〇〇

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

[illegible][illegible]

A visual representation of the number 100 using 100 small squares arranged in two rows of 50.

0000000000 00000 0000000000 000- 00000 000000 000000 000 000000  
 0000000000000000 000 0000000000 0000000000 0000000 000000 000000 000000  
 000000000000 00000 00000000000000000000

በህዝባዊ ጥያቄ መሰረት የሚከተሉት ስራዎች በጥቅምት ፳፻፲፱ ዓ.ም. በሚከተለው ዓላማ ተከናውኗል፡

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□

0000000000 0000 000000000000 00000 000000 0000000 0000000  
 00000 0000000 0000000000 0000000 00000 00000000000 000 000000  
 000000 00000000000000000000 000000 0000000 0 0000 0000000000  
 00000000 000000 000000

0000000000 000 00000000 00000, 00000000000 0000 00000000000000  
 00000 00000 0000000 00000000, 000 00000, 00000 00000 0000000,  
 00000000 00000, 0000000 00000, 00000000000000 0000, 0000000 0000,

